



በስደት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ Coordinating Committee of Exiled Members of Ethiopian Teachers' Association

የተሰጠ መግለጫ

ግንቦት 19 ቀን 2011ዓ.ም

የሕክምና ባለሙያዎች ያቀረቡት ጥያቄ የምልዐተ ሕዝቡም ነው።

በተለያዩ ሆስፒታሎች የሚሠሩ ሐኪሞችና እጩ ተመራቂ ህኪሞች ህሙማንን ለማከም ፣ ለመርዳት ፣ ስራቸውን በሚገባ ለመከወን የሚያስችል የህክምና መገልገያ ቁሳቁሶች እንዲሟሉ፣ የላቮራቶሪ እቃዎች ከጎዝ አንስቶ ያለው እንዲሁም የመድኃኒት እጥረት እንዲቀረፍ ፣ በየጊዜው እያደገ ካለው የኑሮ ውድነት ለመቋቋም በመጠኑም ቢሆን የሚያስችል የደመወዝ ጭማሪ እንዲደርግላቸው ከበርካታ ወራት በፊት ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጥያቄዎቻቸውን አቅርበው ምላሽ ባለማግኘታቸው በያዝነው ግንቦት ወር 2011ዓ.ም ከመጀመሪያ ሳምንት ጀምሮ በአዲስ አበባ በተለያዩ ሆስፒታሎች የሚሰሩ ህኪሞች፣ በጎንደር፣ በባሕርዳር ፣ በአክሱም፣ በጅማ፣ በአዋሳና በአሠላ ሠላማዊ ሰልፍ አካሄደዋል። በስደት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ የሕክምና ሙያተኞች ያቀረቡትን ጥያቄዎችንም ሆነ ያደረጉትን ሠላማዊ ሰልፍ ይደግፋል።

የሕክምና ሙያተኞቹ ካገኙት ጥያቄዎች አንዱ የጤናው ፖሊሲ ይቀየር የሚል ነው። የወያኔ/ኢህአዴግ አገዛዝ ለፕሮፖጋንዳ ፍጆታ እንዲውል በማሳብ ብቻ ያለምንም ጥናት አዲስ በተከፈቱት ዩኒቨርሲቲዎች የሕክምና ፋካልቲ እንዲከፈትና ሥልጠናም እንዲካሄድ አድርጓል። ነገር ግን የሕክምናው ዘርፍ ትምህርቱን በጥራት ለመስጠት የሚያስችሉ ግብአቶች የተሟሉ ባለመሆናቸው (የሰው ኃይልንም ይጨምራል) በጥራቱ ላይ አሉታዊ ተጽእኖ አሳድሯል። ከዚህ የተነሳ ነው ሐኪሞቹ የጤናው ፖሊሲ እንዲቀየር አበክረው የጠየቁት ። ይህም የጤናው ፖሊሲ በአገራችን ውስጥ ተግባራዊ እየተደረገ ካለው ትውልድ ገዳይ የትምህርት ፖሊሲ ጋር ተመሳሳይነት አለው ። በ1986ዓ.ም በትምህርት ባለሙያዎች ሳይሆን በወያኔ ካደራዎች ተዘጋጅቶ ተግባራዊ የሆነው ትውልድ ገዳይ የትምህርት ፖሊሲን በዶ/ር ታዬ ወልደሰማይት ይመራ የነበረው የቀድሞው የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ከመነሻው ተቃውሟል። ተግባራዊ ከሆነም በትውልዱና በአገሪቱ ላይ የሚያደርሰውን ኢደጋ በተደጋጋሚ ለኢትዮጵያ ሕዝብ አሰምቷል። ነገር ግን ሰሜ አልተገኘም። በዚህም የተነሳ የማህበሩ አባላትና አመራሩ ከፍተኛ ሞጋ ከፍለዋል። አሰፋ ማሩ በጠራራ ፀሐይ ተገድሏል። ብዙዎች ለስደትና ለእስር ተደርገዋል። የማህበሩ ንብረትና በባንክ የተቀመጠ ዘ ሚሊዮን ብር ገንዘብ በወያኔ ተዘርፏል፤ ጽ/ቤቱ ማህበሩን ለማይወክለው የወያኔ አገልጋይ ለሆነው ተለጣፊ መምህራን ማህበር እንዲሰጥ ተደርጓል። የትምህርቱ አስተዳደር ከላይ ከትምህርት ሚኒስትር እስከ ት/ቤቶች ድረስ ሙያና ችሎታ በሌላቸው ካደራዎች እጅ እንዲወድቅ ተደርጎ ችሎታና የብዙ ዓመታት ልምድ ያላቸው መምህራን ስራቸውን እንዲለቁ በማድረጋቸው በአገሪቱ ውስጥ የትምህርት ጥራት ውድቋል። በአሁኑ ሰዓት በአገሪቱ ያሉት የሙያና የሲቪክ ማህበራት በሙሉ አመራሩ የተያዘው ለስርዓቱ አገልጋዮች በሆኑ ካደራዎች ነው። ማህበራት ከእስር ካልተፈቱ ፣ ነጻ ከልሆኑ - የአባላት ጥያቄዎች ተሰሚነት የማግኘቱ እድል የጠበበ ነው፤ ትግሉንም ወደፊት ለመግፋት በተወሰነ ደረጃ አስቸጋሪ ይሆናል። ከተለጣፊ ነጻ የሆኑ ማህበራትን ለመመስረት ትግሉ መቀጠል ይኖርበታል።

መምህራንና ሌላው የህብረተሰብ ክፍል የሕክምና ባለሙያዎች ያቀረቡትን የሕዝብና የሙብት ጥያቄችን በመደገፍ ከተናቸው እንዲቆሙ ፣ መምህራን እያደገ የሚሄዱትን የኑሮ ውድነት መቋቋም እንደተሳናቸው በመግለጽ፣ ጥያቄዎቻቸውም የሕልውና ጥያቄ መሆኑን በማሳሰብ፣ የመምህራን ድምጽ እንዲሰማ ለማድረግ፣ ተለጣፊ ተወግዶ ነጻ የመምህራን ተወካዮች ከትምህርት ቤት መሰረታዊ መምህራን ማህበር ጀምሮ እስከ አገር አቀፍ መምህራን ማህበር አመራር ድረስ እንዲመረጡ ለማድረግ ትግል እንዲያካሄዱ በስደት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ ያሳስባል።

የህክምና ባለሙያዎች ጥያቄዎች መልስ ያግኙ !!!
ሙብትን ማስከበር የሚቻለው ነጻ ማህበራት ሲኖሩ ብቻ ነው !!